



ከዘካርያስ አሳዬ(ኖርዌ አታ )

## ኢትዮጵያን አትንኩ አትከፋፍሉ!!

የኢትዮጵያ የገዥ መንግስት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ተቋማት፣ ድርጅቶችና በአጠቃላይ ግለሰቦች ኢትዮጵያ የሚያገለግሉ እንጂ ከኢትዮጵያ በላይ አይደሉም ። በኢትዮጵያ ሊጠቀሙና ሊጠናከሩ የሚችሉትም ለኢትዮጵያ ሲሰሩና ለኢትዮጵያ ሲቆሙ ብቻ ነው።

ኢትዮጵያን እያፈረሱ እንድትነካ እንድትጎዳ እየሰሩና እየተንቀሳቀሱ ለኢትዮጵያ ቆሜያለሁ ማለት አይቻልም።

በኢትዮጵያ የፖለቲካ ልዩነት፣ የመስመር ልዩነት፣ የአመለካከት ፣ የአስተሳሰብና የአፈጻጸም ልዩነት ሊኖር ይችላል ቢኖርም አያስደንቅም ። የአመለካከት ልዩነት ያለባትንና ዲሞክራሲ የሰፈነባትን ኢትዮጵያን ለመገንባት ነው የምንመኘው የምንሰራውም ነገር ግን የአመለካከትና ሌላም ሌላም ልዩነት ቢኖርም ኢትዮጵያን በመጠበቅ ፣ በማክበርና በማስከበር ልዩነት ሊኖረን አይገባም። እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ከሆንን ማለት ነው።

ይኸው ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስተዳድረው ወያኔ የህዝብ መብት በመንቀፍ ፣ ዘረኝነትን በማስፋፋት ፣ ሃገርን በመከፋፈል ፣ ጎሰኝነትን በማስተማር፣ አገር በመዘረፍ ፣ አገርን በመሸጥ፣ ሰውን ከሚኖርበት ቅዬ በማፈናቀል፣ በመቻቻል እንዳይኖር በማድረግ፣ ዘር ከዘር ጥላቻን ማስፈን፣ ቀጥሎበት ሃያ አንድ ዓመታትን አስቆጠረ። እስከመቼ ይኸን ነገር ዝምብለን ማየት እንችላለን ። ዘር ለገበሬ ብቻ ነው እንጂ ለሰው ልጅ ዘሩ ምን ያደርግልሃል ማንፈልጎስ ከማን ዘር ተወለደ።

የሚያሳዝነው ግን በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ስም ኢትዮጵያን የሚጎዳና የሚነካ እንቅስቃሴ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም እየተደረገ ነው። ዘረኝነትን በማስፈን የሚታወቀው ወያኔ ዛሬ ለተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶች ፈተና እንዳይሆንባችሁ ብዙ መስራት ይጠበቅባቸዋል ። ልዩነታችሁን አጥባችሁ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ አብራችሁ ስርታችሁ ኢትዮጵያን አንድ ማድረግ እንጂ እንደ ወያኔ በዘር ተከፋፍላችሁ ብትሰሩ የኢትዮጵያዊነትን መንፈስ፣ አንድነት ስላልያዛችሁ ለእኛ ኢትዮጵያን ምን ትጠቅሙናላችሁ?

የተለያዩ የተቋማዊ ፖለቲካ ድርጅቶች ልትኖሩ ትችላላችሁ ቁም ነገሩ ግን የኢትዮጵያን አንድነት ፣ ዲሞክራሲ የሰፈነበት አገር ገንብቶ ብሔርን ሳያበላልጥ የኢትዮጵያዊነትን መንፈስ አስፍኖ መስራት ተቀዳሚ ተግባር ማድረግ አለባችሁ። ኢትዮጵያን አትንኩ ፣ አትከፋፍሉ!!

በተቃዋሚ ስም የሚካሄደው እንቅስቃሴ በሁለት ይከፈላል ሕጋዊና ሰላማዊ መንገድ ተከትለው የሚንቀሳቀሱ ተቃዋሚዎች አሉ ነገሩ ግን ወዲህ ነው ለአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ግን የሰላማዊው ፖለቲካዊ

እንቅስቃሴ ብዙም የሚያስኬድ አይመስለኝም ምክንያቱንም ከምርጫ 97 በኋላ ያየነው ይመስለኛል ስለነበረውም ምርጫ ብዙ ነገር እንደነበር ስለሚታወቅ ምንም ለማለት እንኳ አልቃጣም ወስጡን ለቆስ ይባል የለ።

ሁለተኛው ደግሞ በትግል ላይ ያላችሁ የፖለቲካ ድርጅቶች ተጠናክራችሁና በርትታችሁ ከሌላው የትግል የፖለቲካ ድርጅት ጋር አብራችሁ ሰረታችሁ ልዩነታችሁን አስወግዳችሁ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ በመስራት አምባገነኑን የወያኔ መንግስት ለመጣል ከሕዝብ ጋር ሆናችሁ መስራት ይጠበቅባቸዋል ይህ ለኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ይጠቅማልም ይደግፋልም ነጻነት የሚሻ ሕዝብ ከዚህ በላይ መስዋትነት ይከፈላልና የአገርን ጥቅምና ኢትዮጵያዊነት መንፈስን የሚያስቀድም ተቃዋሚ ይደግፋል ብቻ ሳይሆን ሊጠናከርና ሊበረታታም ይገባዋል።

ግን ! ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት ነን እያሉ አገርን ለአደጋ የሚዳርግ፣ ሕዝብን የሚከፋፍል፣ የሕዝብ ሙብት የሚጋፋ፣ ከኢትዮጵያ ጠላት ጋር የሚያብርና የጠላት መዝሙር የሚዘምር የወያኔን ሴራ እንቅስቃሴም እየታዘብን ነን ፓርላማ ወይንም በኢቲቪ ላይ በጮኑና መግለጫ በሰጡ ቁጥር የተጠናከሩ ይመስላቸዋል እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ በእንቅስቃሴያቸው እውነቱን ስለሚያወቅ ሳይደናገጥ እነዚህ ስልጣን ይዘው ከሚቆዩ የመጣው መቶ ይህን አምባገነን መንግስት መጣል ያለብን ሰዓት ነው እያልኩ ማስገንዘብ እፈልጋለሁ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ሕዝብን በማነቃቃትና በማበረታታት የትግሉ አወራ መሪ ሆናችሁ ከፊት መቆም አለባችሁ።

በሰለጠኑ አገሮች ጠንካራ የመንግስትና የተቃዋሚ ፓርቲዎች አሉ የፈለገው ልዩነት ቢኖርም አገርን አይነኩም አገርን አትንኩ አትከፋፍሉ በሚል መፈክር ሁሉም ወገኖች ይስማማሉ። በእኛ አገር ግን የትም ፍጭው ስልጣኑን አምጪው አቆይው የሚል መፈክር የተጠናወታቸው አምባገነን መሪና ባለስልጣኖች የሰፈሩባት ስለ አገር የማያስቡ ከእንሰሳ በታች የሚያስቡ የወያኔ አባሎች ብቻ የሚኖሩባት ሀገር ሆናለች የሚያስቡት ስልጣንን ብቻ ነው።

የወያኔ መንግስት የአመለካከት ልዩነትን አያስተናግድም እናውቃለን ተቃዋሚ ፓርቲ እንዳይኖር ይፈልጋሉ ነጻ እትመት እንዳይኖር ይፈልጋሉ ነጻ ሃሳብን ይዞ የሚጽፍ ሰው ጸረ- ሽብርተኛ ተብሎ እንደሚታሰር እናውቃለን የሚተቸውን ሰው ከቻሉ ማሰር ካልቻሉ እንዲሰደድ ማድረግ ተቀዳሚ ተግባራቸው ነው እናውቃለን በወገናቸው ላይ ከህደት ይፈጽማሉ መግቢያ መውጫ ያሳጣሉ ከእነሱ የተለየ አመለካከት የማስተናገድ ብቃትና ፍላጎት የመሪነት አቅም ያለው ሰው ማሰር የተካኑበት ሙያቸው ነው። ዘርን ከዘር መለየት መርህ- ግብራቸው ካደረኩትም ብዙ አመታን አሳለፉ አረ ምን ተባለን >>>> በዚህም ኢትዮጵያን እየከፋፈሉ ናቸው ለግል ጥቅማቸው ብለው ኢትዮጵያን ይነካሉ ።

አሁን አሁንም የሚገርም ደረጃ ላይ እየተደረሰ ነው የኢትዮጵያ ጠላቶች የሚባሉት ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚቆረቆሩት ሰዎች በአንድነት በጋራ በመተሳሰብና እኩልነት የሚሰብኩ ሰዎች የማርያም ጠላት በመባል እያሳደዱ መግደላቸውን ማሰራቸውን የቀጠሉበት አረመኔው ዘመን መሆኑ ... ኢትዮጵያ አትከፋፍሉ። ለሃይማኖቱ እያለ የሚታገለገውን፣ ለነጻነቱና ለሕዝቡ ሙብት እንዲጠበቅ የሚጽፈው ጸረ- ሽብርተኛ እያሉ እየከሰሱ እያሰሩ ወያኔ ከዚህ በላይ ምን ያድርግ ? ማን ይዳኘው !! ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ አበላልጦ በመግዛት የወያኔን ሎሌዎች የበላይ ሆነው እንዲኖሩበት ከማድረግ በላይ ምን ሌላ ነገር ይመጣልስ - ? ይህ አምባገነን መንግስት ከጭፍሮቹ ጋር የሴራ መዝሙር እየዘመሩ እስከመቼ እንተቆዩ ? ኢትዮጵያዊነት ስሜት እያጠፉ የሕዝብ ጠላት ሆነው እያየን ዝም ማለት እስከ መቼ ? ተወ! ኢትዮጵያን አትንኩ!!

ኢትዮጵያን አትከፋፍሉ አትንኩ የሚለው አባባል የወያኔ መንግስት ብቻ አይደለም የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሆናችሁ በኢትዮጵያዊነት መንፈስ የማታምኑ በአንድነት በእኩልነት የማታምኑ ዘረኝነት የምታራምዱ ካላችሁ አሁንም እንላለን ኢትዮጵያን አትንኩ አትከፋፍሉ!!

ለግል ጥቅምና ለግል ክብር ለስልጣን ቅድሚያ እየሰጡ የአገርን ጥቅም የሚዘነጉ የሚረግጡ ሰዎችንም እያስተዋልን ነን በተቀመጡበት የስልጣን ወንበር ኢትዮጵያን ለማጠናከር ሳይሆን ኢትዮጵያን ለመዘረፍ ( ለመቦርቦር) ሲጠቀሙበት እያስተዋልን ነን እነሱንም ኢትዮጵያን አትንኳት እንላለን።

የአመለካከት ልዩነት፣ የፖለቲካ ተቃዋሚዎች መብት ሲኖር፣ እንዲሁም ትግል ሲኖር ዲሞክራሲ ይጠናከራል የመደራጀትና የመናገር መብት ሲከበር ዲሞክራሲ ያብባል የፕሬስ ነጻነት ሲጠናከር ዲሞክራሲ ዋስትና ያገኛል እኩልነትና ሰብዓዊ መብት ሲከበር ዜጎች ነጻነታቸው ይረጋገጣል።

ለጊዜው መጥፎ እየሰራን ጥሩ የሰራን ሊመሰለን ይችላል ነገር ግን የምንሰራው ነገር ነገ ሊያስጠይቀን ሊያሳፍረን ሊያሸማቅቀንና ሊያስወነጅለን ይችላል።

ለኢትዮጵያ የሚጠቅምና የሚበጅ ነገር ሁሌም እንፈልጋለን።

ግን ኢትዮጵያን አትከፋፍሉ አትንኩ እንላለን በማያሻማና በአጽንኦት ቃል በተደጋጋሚ !

ኢትዮጵያን ግን አትከፋፍሉ ኢትዮጵያን ግን አትንኩ !!

**ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር !!!**

ከዘካሪያስ አሳዬ